

# አሰፋ ጨቦ--አላርፍ ያለ ነፍሰ ገዳይ

ብርሃኑ ግሩም

ይህ ጽሁፌ በቅድሚያ ለአቶ ኢያሱ ዓለማየሁም ማሳሰቢያ እንዲሆንልኝ ነው። ለዚህ አላርፍ ላለ ነፍሰ ገዳይና በአጻጻፍ የሰከረ ዋሽ ምንም ምላሽ እንዳይሰጡት ለማሳሰብ ነው። አሰፋ ጨቦ ማነው በሚል ሌላ ዜጋ በበቂ ጠቅላላ አድርጎ ነግሮታል። ማደንዘገፍው እንዳለቀቀበት ወፈፌ አንዴ ሱባኤ አንዴ ያዙኝ ልቀቁኝ የሰው ስጋ በጫቂ የሆነው አሰፋ ከፖለቲካው መድረክ መወገድና ተወግዘም እንጦርጦስ መግባት ሲገባው ያው የለመደበት የሀገር ጠላቶችን መድረክ አቅራቢና አወናባጅ ተልዕኮአቸውን አሟዶ የሆነው ኢሳት የተባለውና መሰሎቹ አሰፋን ከተደበቀበት አውጥተው እያስለፈለፉብን ነው። አሰፋ ጨቦ ደርግ ጋር ሆኖ ስንቱን ወጣት እንደገደለና እንዳስገደለ፤ የአርባ ምንጭ እስር ቤት ተጨናንቋልና የተወሰኑትን አውጥተን እንረገጥ ብሎ እነ አሊ ሙሳና መንግስቱን እንደተማጸነ በሰነድ መረጃ የተያዘ ነው።

የአሰፋ ጸረ ኢሕአፓነት የሚያስገርም አይደለም። ደርግ ሆኖ ስንቱን ዜጋ ኢሕአፓ ብሎ ያሰቃየና ያጠፋ ነፍሰ ገዳይ ነው። ይህን ሀቅ ገልጾ አውጥቶ አሰፋ ጨቦና መሰሎቹን በሕይወት ማጥፋት ወንጀል መክሰስ ተገቢ ነው። በቅርቡ አቶ ኢያሱ ለኢትዮ ኖርዌይ ቲቪ የሰጡትን ቃለ መጠይቅ ምክንያት አድርጎ ዳግም አቀርቧል። የአሰፋ ውሸት አዲስ አይደለም። የለመደበት ነው። በሌላ ጽሁፍ እንደቀረበው አሰፋ ሙት ወቃሽና ሁሉንም አርካሽ ስም አጥፎ ባለጌ ፍጡር ነው። ፕሮፌሰር አስራት፤ፊታውራሪ መኮንን ዶሪ፤ ተስፋዬ ደበሳይ፤ በየነ ጴጥሮስ፤ ብርሃነ መስቀል ረዳ፤ ዘሩ ከህሸን፤ ወዘተ ውዘተ በህይወት የሌሉትንም ሆነ ያሉትን (በአብዛኛው ግን መልስ ሊሰጡት የማይችሉትን) ስም ሲያጠፋና ሲያቆሽሽ ሲያረክስ የቆየ ሀፍረተ ቤስ ሰው ሊሉት የማይገባ ፍጡር ነው። አዛውንት መሆን ሲያስጠላ ከተባለ ዋናው መረጃው አሰፋ ነው። ምስክር የሚጠራቸው ሁሉም ወይም አብዛኞቹ ሞተዋልና ፤ሊያስተባብሉ አልቻሉም። ሁሉንም ጓደኞቹ ነበር የሚለውም ውሸት መሆኑንም ደጋግመው ያጋለጡት ብዙዎች ናቸው።

ነፍሰ ገዳይ ወንጀለኛ

ዋሽ ቀጣፊ

አጭብርባሪ።

አሰፋ ገዳም ቢገባም ከጉድፉ የሚነጻ አይደለም። በመሸሻ ብሩ አማካይነት ታሪካው ሰነዶቹ በሚያፈስ ጣራ ምክንያት በውሃ ተበላሽብኝ ብሎ በኢንፎርቴሽን ያጭበረበረውን እናውቃለን። የአሰፋ ፖለቲካኛነት ለኢሳትና መሰል አሳፋሪ ራዲዮ ጣቢያዎች ብቻ ነው። የፋሺስት መጋዣ ሆኖ የከረመና አሁንም ያን ጸያፍ ታሪኩን ሊያቆነጅ የሚፍጨረጨር ነው። አቶ ኢያሱን ያጠቃ መሰሎት የጸፈው ሁሉ ማንነቱን አጋለጠው እንጂ ከሳቸው ታሪክ ምንም ሊያንድፈው የቻለው የለም። አሰፋ አላርፍ ያለች ጣት ዓይነት ሚናው ይበልጥ ጣጣ ውስጥ ይከተዋል እንጂ ትላንት በሽብር አጥቅቶ ሊያፈርስ ያልቻለውን ድርጅት ቅንጣትም አይጎዳውም።

ለመሆኑ አሰፋ ጭቦ የወያኔስ መጋዣ ሆኖ አልነበረምን? የሽግግር መንግስት ጉባኤ ተብሎ በአዲስ አበባ በተደረገው ስብሰባ ላይ ተገኝቶ በአማራው ላይ ሲንጫጫ ታይቷል፤ ተደምጧል። ቀደም ሲል የአነጻጻን የግንጠላ መርሃ ግብር ካረቀቁት አንዱ ነኝ ያለ ነውና ካመነው እያስገረምም። የምክር ቤት አባል ሆኖም መለስ ዜናዊን ጌታዬ ብሎ ተቀብሎ ሲያጎበጉበ መክረሙንም ብዙዎች ይናገራሉ። አሰፋ መሮጥ መኩብለል የተገደደው አፍ አምልጦት ጌታውን ተቸት በማድረጉ መለስ ዜናዊ ጠርቶ ስላዋረደውና የተወለደበትንም ጎሳ ሳይቀር ሰድቦ ተጠንቀቅ ስላለውና የቀይ ሽብር ጉዳይና ጉዳዮችም ይመረመሩ በሚል እንቅስቃሴ ሊጀመር ነው በመባሉም ነው። ወደ ጀርመን ሲሰደድም ውደ አሜሪካ አስመጥተው ተቀብለው ያስተናገዱት ዛሬ የሚያወግዘቸው መሆናቸውም የሚረሳ አይደለም። የዋሽች ሕብረ ሕዝብ ላሉት ተቋም ሊቀ መንበር ቢሉት የድርጅቱን ማህተም ሰርቆ ያፈነገጠ መሆኑም የምታወቅ ነው። አሰፋ የመረጠው አደረጃጀት አሁንም የጎጥ ከመሆኑ ባሻገር ሳይውል ሳያድር የእናት ጡት ነካሽ ሆኖ ራሱን አዋርዷል። ዛሬም የአሰፋ ሚና በተጨማሪም ለወያኔ የሚያመችና የሚጠቅም ሆኖ መገኘቱ ግልጽ ነው። አልፎ አልፎ ዛሬ ሲነሳበት የሚጽፈው ሁሉ የወያኔን ጠላቶች የሚያጠቃ ነው። አሰፋ ያልሰራው ጀብድ፤ ያልመሰረተው ቡድን፤ ያልጻፈው ማብራሪያ የለም። ሞኞችን ያታልላል። ስለ ኢሳያስ አፈወርቂ ሳይቀር አዋቂ ነኝ ብሎ የቀባጠረውን አስቀኝ ጽሁፍ ትልቅ ምስጢር ተገለጠ ተነገረ ብለው የሚያስተጋቡለት ለዚህ ነው። አሰፋ በሀቀኛ ሀገር ወዳዶች የሚቀና፤ ታሪኩ ስለረከሰ በዚህ ያላጀቡትን የሚጠላ፤ በአብዮት ያልተሳተፈና ለፋሺስት ጸረ አብዮት ሀይል ያደረ ነው። ስለ ትግል ሊጽፍና አዋቂ ነኝ ሊል ቀርቶ ትንፍሽም የማለት መብት ሊሰጠው የማይገባ በደም የተጨማለቀ ነፍሰ ገዳይ፤ ወንጀለኛና ውሸታም ነው።

ታዲያ ለዚህ አይነ ደረቅና ህሊና ቢስ ሰው መድረክ ለጋሾች እነማን ናቸው? ሳያውቁ የሚደናገሩትንና እምብዛም ስለ ፖለቲካ ዕውቀት የሌላቸውን ወደ ጎን ስንተው (አነዚህ ደርግም ሀገር ወዳድ ሊመሰላቸው ይችላልና) አውቀው በተሰዋው ትውልድ ላይ ዳግም ወንጀል ሊፈጽሙ የተነሱትን ግን ማጋለጡ ተገቢ ይሆናል። የኢሳትና በአውስትራሊያ ያለው የደርግና ወያኔ ራዲዮ መሆናቸው ተብሎ ተብሎ ተነግሮ ተነግሮ ላልተደፈነ ጀርና ህሊና ግልጽ ሆኖ ይገኛል። የአሰፋን የቅርቡን ቅርሻት ያወጣለት የኢትዮ-ሚዲያ ድረ ገጽ ባለቤት ነኝ የሚለው አብርሃ በላይ ነው። ይህን ግለሰብ በተመለከተ ውስጥ አወቁ ተስፋዬ ገብረ አብ በጊዜው በሚገባ አጋልጦታል። አቶ ጌታቸው ረዳም ጽፎበታል። አሰፋና አብርሃን የሚያገናኛቸው የኢሕአፓ ጥላቻ ነው። አብርሃ ይህን ድርጅት የሚከስና የሚያወግዘውን ሁሉ በትጋት ሲያወጣ ብዙ ዓመታት አልፈውታል። አብርሃ ወያኔ ለስልጣን ሲበቃ ወያኔን ደግፎና አቅፎ፤ በትግራይ የበላይነት አምኖ ሲያገለግል የቆየ ነው። የኢትዮጵያ ታጋይ አልነበረም። የወያኔ ግን የድል በኋላ ተጋዳላይ ሆኖ ሰርቷል። በወያኔ ውስጥ በተከሰተው ግጭት ስልፉን ማስተካከል አቅቶት በነመለስና በተለይ በበረከት በመጠመዱ የሸሸ ነው። ድረ ገጽ ከመሰረተ በኋላም አክራሪ ጸረ ወያኔ

የተባሉትን ሲያጠቃ መቆየቱ በሁሉም ይታወቃል ። ከነመለስ ቢጣላም ከወያኔነትና ከትምክህት ጋር አልተቆራረጠምና ሚናው አፍራሽ ሆኖ ቆይቷል ። የቅንጅት ደጋፊ መስሎ የሰራውን ተንኮል ማስታወሱ ይበቃል ። ከኢሕአፓ የተወገዱ ክፍሎችን ጽሁፎችም ሲያንሸራሸርና ክፍፍል ሲያባብስ የከረመ ነው ። ጸረ አማራ፤ መሰሪ ትምክህተኛም ነውና አሰፋን መድረክ ሰጥቶ ኢሕአፓን ለማጥቃት መሰለፉ የሚያስደንቅ አይደለም ። አብርሃና መሰል ወያኔዎችን እንደ ሀገር ወዳድ መውሰዱ አከትሞ ሁሉንም አጋልጦ መታገል መሻሉን መቀበል ይኖርብናል ። የሌባን ጠበቃ ደርቦህ ውቃ ይላሉ ወገኖቻችን ።

አሰፋ ስሜን በደግም በክፉም አንሱልኝ ባይ ግብዝ ሆኖ ሳለ ይህን ጽፌ ስለተቸሁት (ምናልባትም ስላስደሰትኩት) ይቅርታ ከሌሎች እጠይቃለሁ ። ምክሩት አይረባምና የሚያበርደውን ኪኒን ላኩለት አደራ!!